



ነብሰ ጡር ከሆኑ ለክፍል 4 እገዛ እንዴት ማመልከት ይቻላል

አክቶበር 2010

Amharic

የጥገኝነት ማመልከቻዎ ተቀባይነት ካላገኘ፣ እና የይግባኝ ጥያቄዎ ካልተሳካ ክፍል 4 ድጋፍ በአገር ውስጥ ቢሮ ይሰጣል። ታላቋ ብሪታንያን ወዲያውኑ ለቀው መውጣት ካልቻሉ እና መጠለያ እንዲሁም ደግሞ ምግብ ለመግዛት የሚሆን ገንዘብ ከሌልዎ (በጣም ችግረኛ ያጣ የነጣ ደሃ ከሆኑ)፣ ነፍሰ ጡር በሚሆኑ ጊዜ ለክፍል 4 ድጋፍ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

ሆኖም ግን፣ ነፍሰ ጡር መሆንዎን አስመልክተው ለክፍል 4 ድጋፍ ለማመልከት፣ የአገር ውስጥ ቢሮ የሚከተሉትን ሁሉንም ሰነዶች እንዲያቀርቡ ይፈልጋል። ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መረጃዎች ሲሰበሰቡ ወደ እኛ ቢሮ ማለትም ስኮቲሽ ስደተኛ ምክር ቤት ተመልሰው ይምጡ እና እኛ የክፍል 4 ቀጠርዎ እንይዝልዎታለን።

የሚያስፈልግዎ ሰነዶች የሚያካትቱት፡

1. ከደክተርዎ የ A MATB1 የምስክር ወረቀት (GP) ወይም ከአዋላጅ ነርስ ቢያንስ የ32 ሳምንት ነፍሰ ጡር መሆንዎን የሚያመለክት። በአዋላጅ ነርስ መታየት ካልጀመሩ፣ እኛ ቀጠሮ ልናስይዝልዎት እንችላለን።
2. ታላቋ ብሪታንያ ከደረሱ ጊዜ ጀምሮ ይኖሩባቸው የነበሩ ቦታዎች አድራሻ በዝርዝር ጽሁፍ። ዝርዝሩ በታላቋ ብሪታንያ ውስጥ ለመጨረሻ ጊዜ ይኖሩበት ከነበረው አድራሻ ጀምሮ በቀደም ተከተል ለመጀመሪያ ጊዜ ይኖሩበት እስከነበረው አድራሻ ድረስ መጻፍ ይኖርበታል። ይኖሩባቸው የነበሩትን ሰዎች ስም ዝርዝር ያካቱ እንዲሁም፣ የሚቻል ከሆነ በእነኝህ ሰዎች መቼ ከእነርሱ ጋር ይኖሩ እንደነበር እና ከዚህ በኋላ ለምን ሊረዱዎት እንዳልቻሉ የሚገልጽ ደብዳቤዎች ቢጻፍልዎ። ይህ በተለይም ከማመልከቻዎ በፊት ላለው የመጨረሻ ዓመት በጣም አስፈላጊ ነው። በእነኝህ አድራሻዎች ለእርስዎ የተላኩልዎትን ደብዳቤዎች ማቅረብ የሚችሉ ከሆነ ደግሞ፣ ለክፍል 4 ማመልከቻዎ ይረዳዎታል፤

3. ታላቋ ብሪታንያ ከደረሱ ጊዜ አንስቶ የሰሩባቸው ቦታዎች ዝርዝር በጽሁፍ፣ የሚኖርዎት ከሆነ፣ ስራ ሲጨርሱ የተሰጥዎትን የክፍያ ደረሰኞቻችን እና P45 ቅጾችን ጨምሮ እንዲያቀርቡ። በታላቋ ብሪታንያ ውስጥ በህገ ወጥ መልኩ ከሰሩ፣ በአሁኑ ጊዜ በህገ ወጥ መልኩ መሰራት እስካቆሙ ጊዜ ድረስ የክፍል 4 ማመልከቻዎ ላይ ጫና አይኖረውም።

4. በታላቋ ብሪታንያ ውስጥ ስላለዎ ማንኛውም ባንክ ዝርዝር፣ ያለፉት ስድስት ወራትን የባንክ የሂሳብ መግለጫን ጨምሮ፣ እና

5. ከልጅዎ አባት ጋር አሁንም ግንኙነት ላይ ካላችሁ፣ የልጅዎን አባት አድራሻ፣ የስራ ዝርዝር እና የባንክ ሂሳብ መግለጫ እንዲሁም ደግሞ እርስዎን እና ህጻኑን መርዳት ያልቻለበትን ሁኔታ የሚያብራራ በጽሁፍ የቀረበ መግለጫ ማስገባት ያስፈልግዎታል።

አስፈላጊ : የሚያቀርቧቸው ደብዳቤዎች በእንግሊዝኛ መሆን አለባቸው። ሆኖም ግን፣ ደብዳቤውን የሚሰጥዎት ሰው በእንግሊዝኛ መጻፍ ካልቻለ፣ በቀጠርዎ ቀን ወደ እኛ ይዘዋቸው እንዲመጡ እንመክራለን ከዚያም እና ደብዳቤውን በእንግሊዝኛ ለመጻፍ ልንረዳቸው እንችላለን።

በደብዳቤዎ ላይ የተገለጹት የአድራሻዎቹ እና የስራ ቦታዎች ዝርዝር እርስዎ በእንግሊዝኛ ሊጽፏቸው ካልቻሉ በራስዎ ቋንቋ ሊጽፏቸው ይችላሉ።